

III nivå 3

- ◎ amharris / nynorisk
- Mezemir Girma
- Wiehan de Jager
- Ghanaian folktale



Anansi og visdomen

അണ്ടി മുഖ

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreført midt av Barnebøker for Norge (barnebøker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkес i Norge.

Overrett av: Mezemir Girma (am), Espen Strangere-Johannesen, Martine Rørstad Sand (nn)  
Illustrert av: Wiehan de Jager  
Skrevet av: Ghanaian folktale

അണ്ടി മുഖ / Anansi og visdomen

[barnebøker.no](http://barnebøker.no)

Barnebøker for Norge



Depte verket er lisensiert under en Creative Commons  
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no  
Namngivelse 3.0 Internasjonal Lisens.



በደደ አዎን ስዋች ማንም እያወቀም ነበር:: ስብል አንድት አንድሚሸ፡፡  
ስመናም ሆነ የአንጥረሻነት ሲሆ አንድት አንድሚሰራ ማንም ፍሳታ  
አልበራቻውም:: በስማይ ያለው ገዢ የተባለው አምላክ ግን የፋለምን ሆለ  
ጥበብ ይዘ ነበር:: በአንድ ገንዘብም ወሰኑ በጥንቃቄ አሰቀምበት ነበር::

...

For lenge, lenge sidan visste ikkje folk nokon ting. Dei visste ikkje korleis ein dyrka jorda, dei kunne ikkje veva tøy eller laga reiskapar av jarn. Det var guden Nyame oppe i himmelen som hadde all visdomen i verda. Han gjøymde den i ei leirkrukke.



መራኑም ላይ ወደቅ ፍርከሰከስ ወጣ:: ባበብም ለማንኛውም ስው በአካል  
ተዲረሰ:: በእኔም ማከንያት ነበር ስዋች እርሻ፡፡ ስመና፡ አንጥረሻነና  
ለለቻንም ስዋች መስራት የሚችልቻውን ነገሮች ሆለ የተማሩት::

...

Ho gjekk i tusen knas på bakken. Då vart det fritt for alle å dela visdomen. Og slik lærte folk å dyrka jorda, veva klede og laga reiskapar av jarn, og alle dei andre tinga folk veit korleis dei skal laga.



Ein dag bestemte Nyame seg for å gi je krukka med visdom til Anansi. Kvar gong Anansi såg i krukka lærde han noko nyt. Det var spennande!

• • •

ԵԱՀԱՅ ՅՈՒՆԻ ԽՈՏ ԵՐԵՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ



Snart var han oppe i toppen av treet. Men så stussa han  
og tenkte: "Det var jo eg som skulle ha all denne  
visdomen, men no var sonen min lurare enn meg!"  
Anansi vart så sinna at han kastta krukka ned frå treet.

•


ወዕ ፳፻ ታክሏ ሂደት አቅሙ ይኖር የኩል አውሃን በአሁን ማረጋገጫ ::ህጻናት ፊነዥ  
“በእኔ በሞላ ወሆናል የኩል ድንብ ወስኑ ይኖር የኩል አውሃን በአሁን ማረጋገጫ ::የኩል  
ኩል የኩል የኩል



የብርሃው አናስ «ይህን ገንዘብ በአንድ ትልቅ ዘዴ መቻል በጥንቃቄ  
አስቀምጫለሁ:: ከዘም ሁሉም የእው ይሆንልቻ!» ሲል አሰቦ:: እንደ  
ረቃም ክርም ገምፅ በሽከላው ገንዘብ ተፈያ አስረ፣ ከዘም በሆኑ ተፈያ  
መመመ:: ዘዴም መውጥኑ ይመሩ:: ገንዘብ አሁንም አሁንም ገልበት  
ገልበቱን እየመታው ዘዴ መውጥኑ ክበደው::

...

Grådige Anansi tenkte: "Eg gøymer krukka i toppen av eit høgt tre. Sånn kan eg ha han heilt for meg sjølv!" Han spann ein lang tråd, batt han rundt leirkrukka og knytte han om livet. Og byrja å klatra. Men det var vanskeleg å klatra i treet med krukka som slo borti knea hans heile tida.



ይህን ሁሉ ገዢም የአናስ ትንሽ ላይ ከዘም ሁሉ ቅም እየተከተተለው ነበር::  
እናም «አዝለኩው በትወጣ እይሳም ወይ?» እለው:: አናስ ባበብ  
የየዘዴን የሽከላ ገንዘብ ከሻርባው ለማሰራ ቅክሩ፣ እውነትም አመቱ ነበር::

...

Den vesle sonen til Anansi hadde stått og sett på ved foten av treet. "Hadde det ikkje vore lettare å klatra med krukka på ryggen i staden?" sa han. Anansi prøvde å binda fast leirkrukka full av visdom på ryggen. Og då vart det jo mykje lettare.